

የውድድር ስርዓትን ማደናቀፍ ምንመለከት ነው?

የውድድርን ውጤት ለመቆጣጠር ወይም የስፖርቱን ተፈጥሮአዊ ሂደት ለማደናቀፍ ወይም የትኛውም አካል ለማስተንገድ የሚደረግ ማንኛውም አይነት ሙከራ ነው።

የውድድር ስርዓት ማደናቀፍ ለሰውነት ማሳልመሻ ወይም ገንዘብን ለማግኘት እና እንዳንዴ ህገ ወጥ መወራረድ ወይም የቁማር ድርጊትን ይመለከታል።

የውድድር ስርዓትን ማደናቀፍ ምን ይመስላል?

- የውድድርን ወይም የአንድ ድርጊት ውጤትን ለመቀልበስ ማሰር
- በአብዛኛው የቦታ ማሻሻያ ለማድረግ ተብሎ የሂደቱን አካል ለመቀየር የሚደረግ ሴራ ምሳሌ፡- ሁንተብሎ በማጣራያ ምድቦች ውጤትን ለማስተካከል ሲባል ተቀባይነት የሌለውን ሙከራ ማካሄድ
- ሁንተብሎ አፈፃፀምን ከአቅም በታች በማድረግ በህገወጥ ስፖርት ገንዘብን ለማግኘት፣ ወይም በመወራረድ አልያም በቁማር ሦስተኛው ወገን የተወራረደውን እንዲያሸንፍ ማረጋገጥ
- መስጠት፣ መቀበል ወይም ጥቅምን ለማግኘት ሲባል ማንኛውም አይነት የሙስና ባህሪ ወይም የውድድር ስርዓት ለማደናቀፍ የሚደረግ ልውውጥን ያካትታል
- አትሌቱ፣ የልዑካን ቡድኑ እና ደጋፊ አካላት ያላቸውን የውስጥ መረጃን ማለትም (ስልት፣ ጉዳት ወይም ለመወራረጃ ምክኒያት፣ ለስፖርታዊ ሙያዊ ስነ-ምግባር ለሌለው ጉዳይ ወይም ገንዘብ ለማግኘት ሲባል እነዚህን የውስጥ መረጃዎች መልቀቅ
- ኦሪጂኖች ወይም ሌሎች አካላት የአንድን ውድድር ውጤት ለመቀየር በድርጊት ውስጥ በመሳተፍ ለሚወዳደር ግለሰብ የማይሆን ውለታ መዋል

ምን ማድረግ እና አለመደረግ አለበት?

አትሌቱ፣ የልዑካን ቡድኑ እና አትሌቱን የሚደግፍ አካላት እነዚህን ቀላል ህጎች መከተል ይኖርበታል።

- 1 በሚካፈሉበት ማንኛውም አይነት ውድድሮች፣ የትኛውም አይነት የአትሌቲክስ ስፖርት ወይም ዘርፍ ብዙ የስፖርት ውድድር እንደ አሎፒክ ጫዋታዎች ላይ አለመወራረድ
- 2 የውድድር ስርዓትን አለማደናቀፍ ወይም ውጤትን አለማስተካከል
- 3 መረጃዎች በምን መልኩ ሊተረጎሙ እንደሚችሉ ስለማይታወቅ የውስጥ መረጃን ለማንም አለማካፈል
- 4 እንደ ስጦታ፣ ገንዘብ፣ የሆቴል ማደራያ የክፍያ ወጪን ወይም የመሳሰሉትን ማንኛውም አይነት ጥቅም ጥቅሞችን አለመቀበል
- 5 ሁልጊዜ የውድድር ስርዓት የማደናቀፍ ሂደት ሲመለከቱ ማሳወቅ። እያወቁ አለመናገር ቅጣት፣ የገንዘብ መቀጫና እና እስከ ሙሉ-በሙሉ መታገድን ያስከትላል።
- 6 ማንኛውም አይነት ጥርጣሬ ወይም የሙያ ስነ ምግባር ህግ ጥሰት ካለ ማሳወቅ
- 7 (በአለም አቀፍ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ወይም በአትሌቲክስ እንደነት ክፍል (ኤአይ) በኩል ለሚደረጉ ምርመራዎች ትብብር ማድረግ

ለአትሌቲክስ ህብረተሰብ የውድድር ስርዓትን የሚያደናቅፍ አደጋዎችን ምን እንደሆኑ ማወቅ ጠቃሚ ነው። ይህ የስፖርቱን ህልውናን አቋም የሚያላሉ ናቸው። ማንኛውም የሚያሳስብ እና ተጨማሪ ማወቅ ከፈለጉ እባክዎት ኤአይን ያግኙ

በከፍታ እንቁም፣ እንናገር

ማንኛውምም አይነት ውድድር የሚያደናቅፍ ስርዓት ካዩ፣ ማንኛውንም አጠራጣሪ እንቅስቃሴ ወይም አጠራጣሪ ተግባር ከዚህ በታች ባለው ሊንክ ያሳውቁ ወይም ConfidentialReport@athleticsintegrity.org ሊሚል ያድርጉ።

የውድድር ስርዓት መደናቀፍን ያሳውቁ/ረፈረፉ ያድርጉ